



# የመገልገያ ፍጆታ ክፍያዎችን ለመክፈል እገዛ ይፈልጋሉ?

**የሲያትል ከተማ ብርሃን (ኤሌክትሪክ) ወይም የሲያትል የህዝብ መገልገያ (ውሃ/ፍሳሽ/ቆሻሻ) ሂሳብዎን ለመክፈል ከኋላ ነዎት ወይስ እየታገሉ ነው?**

እኛ እርስዎን ለመርዳት እዚህ አለንልዎት! ደንበኞቻችን እንዲታገዙ እና የፍጆታ ሂሳቦቻቸውን መክፈል እንዲችሉ ለማገዝ የእዳ አከፋፈል አማራጮችን እና የክፍያ እርዳታ ፕሮግራሞችን እናቀርባለን።

## የክፍያ ዕቅዶች

### የሲያትል ከተማ ብርሃን እና የሲያትል የህዝብ መገልገያ ክፍያ ዕቅዶች

በሲያትል ከተማ መብራት (ኤሌክትሪክ) እና በሲያትል የህዝብ መገልገያዎች (ውሃ፣ ፍሳሽ እና ቆሻሻ) የመገልገያ ፍጆታ ሂሳቦቻዎ አልፎብዎት ከሆነ፣ ለሁሉም የነዋሪዎች እና የንግድ ደንበኞች የአጭር እና የረጅም ጊዜ የክፍያ እቅዶችን ያቀርባሉ። በክፍያ እቅድ፣ በጊዜ ሂደት ቀሪ ሂሳብዎን ትንሽ በትንሽ ክፍል መክፈል ይችላሉ።

## የክፍያ ሂሳብ እርዳታ ፕሮግራሞች

የመኖሪያ ቤት ደንበኛ ከሆኑ እና የገቢ ብቁነት መስፈርቶችን ካሟሉ ለቀጣይ እና ለአደጋ ጊዜ የክፍያ መጠየቂያ እርዳታ ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ።

## የመገልገያ ፍጆታ ቅናሽ ፕሮግራም

ለወደፊት የሲያትል ከተማ ብርሃን ሂሳቦችን 60% ቅናሽ እና ለወደፊት የሲያትል የህዝብ መገልገያ ክፍያዎችን 50% ቅናሽ የሚያሰጥ፣ በገቢ ብቁ የሆኑ ደንበኞች በሲያትል ከተማ የመገልገያ ፍጆታ ቅናሽ ፕሮግራም መመዝገብ ይችላሉ።

## የአደጋ ጊዜ የክፍያ ሂሳብ እርዳታ ፕሮግራሞች

### የሲያትል ከተማ መብራት

ከ\$250 ዶላር ወይም ከዚያ በላይ የኤሌክትሪክ ቀሪ ሂሳብ ክፍያዎ አልፎብዎት ከሆነ ወይም የመዘጋት አደጋ ካጋጠመዎት፣ የሲያትል ከተማ መብራት የአደጋ ጊዜ ቢል እርዳታ ፕሮግራም ሊረዳዎ ይችላል። ያለፉ ትን ቀሪ ሂሳባቸውን ለመቀነስ (በሁለት \$500 ዶላር ክሬዲት ይከፋፈላል)፣ ለገቢ ብቁ የሆኑ ደንበኞች በአመት እስከ \$1,000 በአፋጣኝ፣ የአደጋ ጊዜ ዕርዳታ ሊያገኙ ይችላሉ።

### የሲያትል የሕዝብ መገልገያዎች (SPU)

የውሃ/ፍሳሽ/ቆሻሻ የክፍያ ሒሳብዎን ወደ ኋላ ቀርተው ከሆነ እና የመዘጋት ስጋት ካጋጠመዎት የሲያትል የህዝብ መገልገያ አስቸኳይ እርዳታ ፕሮግራም ሊረዳዎ ይችላል። በገቢ ብቁ የሆኑ ደንበኞች በአመት እስከ \$954 ዶላር በአፋጣኝ ሊያገኙ ይችላሉ፣ የአደጋ ጊዜ ርዳታ ያለፈውን ቀሪ ሂሳባቸውን ለመቀነስ (በሁለት \$477 ዶላር ክሬዲት ይከፋፈላል)።



# አግኙን

በመገልገያ ፍጆታ የክፍያ ሂሳቦች ወደ ኋላ ከቀሩ ወይም በየውሩ ክፍያዎችን ለመፈጸም እየታገሉ ከሆነ፣ የመገልገያ አገልግሎቶችዎን ለማቆየት፣ የክፍያ እቅድ ለማዘጋጀት እና ለክፍያ መጠየቂያ እርዳታ ለማመልከት ከእርስዎ ጋር ልንሰራ እንችላለን።

## በመስመር ላይ ይጎብኙን።

የክፍያ እቅድ ለማዘጋጀት፣ ለክፍያ መጠየቂያ እርዳታ ለመመዝገብ እና ቀሪ ሂሳብዎን ለመክፈል በ [seattle.gov/UtilityBillHelp](http://seattle.gov/UtilityBillHelp) ላይ ይጎብኙን።

## ለደንበኛ አገልግሎት ቡድኖችን ይደውሉ

ክፍያ ለመፈጸም፣ የክፍያ እቅድ ስለማዘጋጀት ተወካይ ለማነጋገር፣ ወይም ለክፍያ መጠየቂያ ፕሮግራሞች ለማመልከት (ከሰኞ እስከ አርብ፣ ከጠዋቱ 7:30 - 6:00 ምሽት) በ (206) 684-3000 ይደውሉልን። ከእንግሊዝኛ ውጭ በሌላ ቋንቋ እርዳታ ከፈለጉ የደንበኛ እንክብካቤ ቡድኖችን በመረጡት ቋንቋ ያለምንም ወጪ ይረዳዎታል።

## የደንበኛ አገልግሎት ማዕከሎቻችንን ይጎብኙ

የክፍያ ሂሳቦችዎን በአካል፣ በጥሬ ገንዘብ፣ በቼክ ወይም በክሬዲት ካርድ ለመክፈል የደንበኛ አገልግሎት ማዕከልን ይጎብኙ።

### የሲያትል ከተማ መብራት የሰሜን አገልግሎት ማዕከል

1300 N 97th Street, Seattle, WA 98103 | ሰኞ - አርብ፣ ከጧት 8:30 - 4:30 ከሰዓት | (206) 615-06004

### የሲያትል ከተማ መብራት የደቡብ አገልግሎት ማዕከል

3613 4th Avenue S, Seattle, WA 98134 | ሰኞ - አርብ፣ ከጧት 8:30 - 4:30 ከሰዓት | (206) 386-4200

### ባላርድ የአገልግሎት ማዕከል

5604 22nd Ave NW, Seattle, WA 98107 | ማክሰኞ - አርብ፣ ከጧት 9:00 - 5:00 ከሰዓት | (206) 684-4060

### የማዕከላዊ ወረዳ አገልግሎት ማዕከል

464 12th Avenue, First Fl, Seattle, WA 98122 | ማክሰኞ - አርብ፣ ከጧት 9:00 - 5:00 ከሰዓት | (206) 684-4767

### የመሃል ከተማ የአገልግሎት ማዕከል

700 Fifth Avenue, Seattle, WA 98104 | ሰኞ - አርብ፣ ከጧት 8:30 - 4:00 ከሰዓት | (206) 684-3000

### የሌክ ሲቲ አገልግሎት ማዕከል

12525 28th Ave NE, 2nd Fl, Seattle, WA 98125 | ማክሰኞ - ቅዳሜ፣ ከጧት 9:00 - 5:00 ከሰዓት | (206) 684-7526

### የደቡብ ምስራቅ አገልግሎት ማዕከል

3815 S Othello St, Suite 105, Seattle, WA 98118 | ሰኞ - ቅዳሜ፣ ከጧት 9:00 - 5:00 ከሰዓት | (206) 386-1931

### የደቡብ ምዕራብ አገልግሎት ማዕከል

2801 SW Thistle St, Seattle, WA 98126 | ሰኞ - አርብ፣ ከጧት 9:00 - 5:00 ከሰዓት | (206) 684-7417

### የዩኒቨርሲቲ አገልግሎት ማዕከል

4534 University Way NE, Seattle, WA 98105 | ማክሰኞ - ቅዳሜ፣ ከጧት 9:00 - 5:00 ከሰዓት | (206) 684-7542



በ [seattle.gov/UtilityBillHelp](http://seattle.gov/UtilityBillHelp) ላይ የበለጠ ይወቁ።

